



የኢትዮጵያ ብሔራዊ የሽግግር ምክር ቤት
Ethiopian National Transitional Council

85 S. Bragg Street, Suite 504
Alexandria, VA 22312, USA
Tel: 1-202-735-4262
www.etntc.org
contact@etntc.org

የኢትዮጵያ ብሔራዊ የሽግግር ምክር ቤት
Ethiopian National Transitional Council (ENTC)
በሕዝብ የሚቀርቡ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው (Frequently Asked Questions from the Public)

1. አላማችሁ ምንድን ነው?

- ኢትዮጵያን አንድነትና ሉዓላዊነት፣ የዜጎችን ሰበዓዊ መብት ለማስከበር ሁሉን አቀፍ ሕዝባዊ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ቅድመ - ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው።

2. የሽግግር / የሰደት መንግስት ናችሁ ወይ?

- የሽግግር ወይም የሰደት መንግስት አይደለንም
- ነገር ግን የሽግግር ምክር ቤት ነን

3. የፖለቲካ ፓርቲ ወይም የሲቪክ ድርጅት ናችሁ ወይ?

- ህዝባዊ የፖለቲካ ተቋም ነው
- ምክር ቤቱ ለሰልጣን የሚታገል ሳይሆን ህዝብን መሰረት በማድረግ የተደራጀ የፖለቲካ ህዝባዊ ንቅናቄ ነው

4. ከሌላ የፖለቲካ ፓርቲ በምን ትለያላችሁ?

- በህዝብ የጋራ ምክክር መመስረቱ
- ሁሉም የሚሳተፍበት የህዝብ እንቅስቃሴ መሆኑ
- የፓርቲ ፕሮግራም የለንም
- ልዩነታችንን እንደያዘን በጋራ የምንንቀሳቀስበት ነው
- አደረጃጀታችን ከታች ወደላይ ነው
- የአመራር አካል የሚሰየመው በአካባቢ ምክር ቤቶች (ቻፕተሮች) ቅጥተኛ ተሳትፎ፤ ግልጽና ዲሞክራሲያዊ በሆነ ሂደት ነው
- የአመራር አካሉ የአገልግሎት ዘመን የተገደበ ነው
- ሁሉም በጋራ የሚወስኑበት ነው

5. የሽግግር ምክር ቤቱ መቼና እንዴት ተቋቋመ?

- በመጀመሪያ ኢትዮጵያውያን በሚገኙባቸው ከተሞች፤ የአካባቢ ምክር ቤቶች (ቻፕተሮች) በአስተባባሪ ኮሚቴዎች እርዳታ ተቋቋሙ።
- ከዚያም ከሁሉም የዓለም ዙርያ በተወጣጡ ልዑካን፤ የየከተማዎች የአካባቢ ምክር ቤት (ቻፕተሮች) የህዝብ ተወካዮች፤ የሲቪክ ማህበራት ተወካዮች፤ የፓርቲ ተወካዮች በተገኙበት ጉባዔ ከ ጁላይ 1 እስከ ጁላይ 3, 2012 እ.ኤ.አ በማድረግ በዳላስ፤ ቴክሳስ፤ አሜሪካ ተመሰረተ። በምክር ቤቱ የግልፅ አሰራር መርህ መሰረት ጉባዔው በቀጥታ በኢንተርኔትና በፓል ቶክ ተላልፏል።

6. የሽግግር ምክር ቤቱ በነማን ነገር የሚመራው?

- በየከተማው የአካባቢ ምክር ቤት (ቻፕተሮች) የህዝብ ተወካዮች ጠቅላላ ጉባዔ እና
- በጠቅላላ ጉባዔው በተመረጡት 9 የአመራር አባላት

7. የሽግግር ምክር ቤቱ አመራር አካላት የሰልጣን ጊዜ ገደብ አላቸው ወይ?

- የአመራር አካላት የሚመረጡት ለሁለት አመት ሲሆን የሰልጣን ዘመናቸው ከሁለት ጊዜ ምርጫ በላይ እንዳይሆን ገደብ አለው

8. የፖለቲካ ፕሮግራም አላቸው ወይ?

- የፖለቲካ ፕሮግራም የለንም
- አላማችን ህዝቡን አስተባብሮ ለወጥ ማምጣት ብቻ ነው
- አላማችን ተግባር ተግባር ተግባር ብቻ ነው
- የህዝባዊ ትግል እንቅስቃሴ ነው

9. በምን መንገድ ለመታገል ተዘጋጅታችሁዋል?

- በሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት
- ከሀገሪቷ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የሚመጣጠኑ ሌሎች መንገዶች

10. ኢትዮጵያ ዉስጥ እንቅስቃሴ አላቸው ወይ?

- አለን

11. ዳያስፖራው ምን ለወጥ ሊያመጣ ይችላል?

- የተባበረ ዳያስፖራ ዋናዉ የለዉጡ ሞተር ነዉ፤ አቅምም አለዉ
- የተባበረ ዳያስፖራ በአለምአቀፍ ሕብረተሰቡ ተሰሚነት አለው
- የተባበረ ዳያስፖራ የሀገር ቤት እንቅስቃሴዉን ያስተባብራል
- የተባበረ ዳያስፖራ የሀገር ቤት እንቅስቃሴዉን በሚፈለገዉ ሁሉ ይረዳል
- የተባበረ ዳያስፖራ ለሀገር ቤቱ ትግል ዋስትና ይሆናል

12. አባል ለመሆን / ለመቀላቀል ምን ያስፈልጋል?

- እዉነተኛ ኢትዮጵያዊነትና ለወጥ ፈላጊነት
- ቆራጥነትና ለመስዋትነት መዘጋጀት
- የአባልነት ቅፅ በሞሙላት የአባልነት መብትና ግዴታን ለመወጣት ቃል መግባት
- ሙሉ ተሳታፊነት - አሁን ላለመሳተፍ ምንም ምክንያት አይኖርም
- በድረ ገጻችን በመግባት ኢሜይላችሁን / ከተማችሁን / ስማችሁን ላኩልን። እኛ የየከተማዉን የሰብሰባ ቦታና ጊዜ፤ የአመራር አካላትን የመገናኛ መስመር እንዲሁም እንቅስቃሴ እናሳዉቃለን።

13. በሕቡዕ ወይም አባል ሳይሆኑ በሌላ መንገድ ትግሉን መደገፍ እንዴት ይቻላል?

- ደጋፊ በመሆን የትግል አጋርና ደጅን መሆን ይቻላል
- የሕቡዕ አባል በመሆን መሳተፍ ይቻላል ዋናው ተሳታፊነትና አስተዋፅዖ ማድረግ ነው
- በድረ ገጻችን በመግባት የሕቡዕ ኢሜይላችሁንና የሕቡዕ ስማችሁን ላኩልን፤ እኛ ለደጋፊና ለሕቡዕ አባል የምናሳትፍበትን መንገድ እንገልጻለን።

14. በየሀገሩ የአካባቢ ም/ቤት (ቻፕተሮች) አሏቸው ወይ?

- በአሜሪካ፤ በአውሮፓ፤ በእስያና በአፍሪካ በተለያዩ አገሮች የአካባቢ ም/ቤቶች ተቋቁመዋል።
- ለተጨማሪ መረጃ የድህረ ገጻችንን ይጎብኙ

15. አሁን ምን እያደረጋችሁ ነዉ?

- በአቅም ግንባታና በሀገር ውስጥ እንቅስቃሴ ላይ አተኩረናል
- የለውጥ ፈላጊ ኃይሎች ስብስብን ለመመስረት አብይ ሚና ተጫውተናል
- የሽግግር / አማራጭ መንግሥት እንዲመሰረት ለስብስቡ ሀሳብ አቅርቦን ለማስፈጸም እየታገልን ነው።

16. የሽግግር / አማራጭ መንግሥት መመስረት ምን ይጠቅማል?

- በሀገራችን የሥርዓት ለውጥ ሲኖር ብጥብጥና አለመረጋጋት እንዳይነሳ መንግሥትን በመንግሥት መተካት ያስፈልጋል
- የሽግግር ወቅቱን ዓላማና የሥራ አካሄድ ግልፅ ያደርጋል፤ የትግል ሥልት ለመንደፍ ያግዛል
- ህዝቡን በአንድ ሀይል ስር ያስተባብራል
- የውጭ መንግሥታትን ድጋፍ ለማግኘት ያግዛል

17. ከተለያዩ የውጪ መንግሥታት የዲፕሎማሲ እውቅና መጠየቅ ምን ይጠቅማል?

- ከውጭ መንግሥታት ጋር መተዋወቅና አላማችንን በማስረዳት የቀጥታና የተዘዋዋሪ ድጋፍ ለማግኘት በር ይከፍታል
- ለውጭ መንግሥታት የሕወአት/ኢሕአዴግን ግፊት አገዛዝ ኢስብዓዊነት ለማጋለጥና ለአገዛዙ የሚለግሱትን እርዳታ እንዲነፍጉ ለመወትወት በር ይከፍታል
- ሕወአት/ኢሕአዴግ በተቃዋሚ ሀይሎች ላይ በሐሰት የሚለጥፈውን የሽብርተኝነት ወንጀል በውጭ መንግስታት ተቀባይነት እንዳያገኝ ድርጅቱ የቆመለትን አላማ በቅድሚያ ግልጽ ያደርጋል

18. ቋሚ ፅሕፈት ቤት አላችሁ? የት ይገኛል? ቋሚ የሥራ ሰዓት አላችሁ?

- የፅሕፈት ቤታችን አድራሻ 85 ብራግ ስትሪት፤ ቢሮ 203፤ አሌክሳንድሪያ፤ ቨርጂንያ
- ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን አጠገብ፤ ብሉ ናይል ክሊኒክ ህንጻ ላይ ይገኛል
- ስልክ በመደወልና ቀጠሮ በመያዝ ልታገኙን ትችላላችሁ

19. ተጨማሪ መረጃ እንዴት ማግኘት እንችላለን?

- በድረ ገጻችን (www.etntc.org) በመግባት ጥያቄዎቻችሁን ላኩልን፤ እኛ መልስ እንሰጣለን
- ኮንታክት (contact@etntc.org) በሚለዉ ኢሜይል ጥያቄዎቻችሁን ላኩልን

20. መልክት አላችሁ ወይ?

- ለስርአት ለውጥ መሳተፍና መደራጀት ወሳኝ ነው
- ይህንን የታሪክ አጋጣሚ በባይተዋርነት አያሳልፉ
- ታሪክ አይረሳም
- የእርስዎም አስተዋፅዖ አይረሳም
- ተሳትፎዎ ሀገራዊ ግዴታዎ ነዉ
- ይህ የቁርጥ ቀን ነዉ
- ሀገር ወዳድ የሚለይበት
- ለሀገሩ ዛሬ የደረሰ ሀገሩ ነገ አትረሳዉም
- ኢትዮጵያ እዉነተኛ ልጆችዋን ዛሬ ትለያለች
- ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር